



ሕወሃት በጠረጴዛ ዙሪያ እየተሸነፈ ነው !

አሁን እየተካሄደ ባለው የኢህአዲግ ሥራ አስፈጻሚ ውይይት ላይ ሕወሃት በጠረጴዛ ዙሪያ እየተሸነፈ እንደሆነ ከውስጥ የወጣ መረጃ ደርሶ። አህዴድ እና ብአዴን በጋራ በመቆማቸው በሕወሃት ላይ ድል እየተቀዳጁ እንደሆነ መረጃዎቹ ያስረዳሉ። በመሆኑም ሁለቱ እስከመረገው በዚህ ህብረት ከቀጠሉ ለተሻለ ድል እንደሚበቁ ምንጮቹ ያላቸውን ጠንካራ እምነት ጨምረው ገልጸውል ። ስብሰባው ዛሬ ማምሻውንም ይቀጥላል።

በሌላ በኩል ኃይለማርያም ደሳለኝ የሕወሃት ሰዎች ሁለቱ ድርጅቶች ቀሪውን ሁለት አመት ሳትጨርስ ስልጣንህን ሊቀሙህ ነው ሲላሉት የአሮሞና የአማራን ጉዳይ እንደሁለተኛ ዜጋ ጉዳይ እየተመለከተው ነው። በትላንትናው ዕለት በቴሌቪዥን ቀርቦ ያነበበው መግለጫ የዚህ ነጻብራቅ እንደሆነና መግለጫው አስቀድሞ በሕወሃት ተፅዕኔ እንደተሰጠው ምንጮቹ ጠቁመዋል። ኃይለማርያም የተፈጠሩ ችግሮችን ያቀረበበት ቅደም ተከተልና በንባቡ ውስጥ በአሮሞ ላይ የደረሰውን እልቂት አኮስሶ በሶማሌ ላይ ደረሰ ያለውን ግዲያ አፅንኦት ሰጥቶ ያቀረበበት ሂደት አቋሙን ግልጽ እንደሚያደርገው ምንጮቹ አልሸሹትም።

ከኃይለማርያም ደሳለኝ መግለጫ ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲልም ከተለያዩ ምንጮች በሁለቱ ወንድማዎች የሶማሌና የአሮሞ ህዝቦች ላይ የደረሰውን ዕልቂት ሰምተናል። ይሁንና ኃይለማርያም ደሳለኝ የተከሰተውን ዕልቂት ሲገልፅ የጨለንቆውን በሁለተኛ ደረጃ ላይ አቅርቦ ማንበቡና ዝቅተኛ አፅንኦት መስጠቱ ድርጊቱን ያስፈፀሙ አካላት ጽሁፉን አዘጋጅተው እንደሰጡት ከሚያመለክቱ ማሳያዎች አንዱ ነው ሲሉ ምንጮቹ ገልጸውል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ

በተጨማሪም የአሮሚያ እና የ አማራ ክልል የፓራላማ አባላት በዛሬው ዕለታ እንደ ሀገሪቱዋ ጠቅላይ ሚኒስትር እና የጦሩ ጠቅላይ አዛዥ፤ እየሆነ ስላለው ሁኔታ ለፓራላማው ቀርቦ እድገልጽ ተጠይቆ ጊዜ የለኝም ብሎ መቅረቱ እየተፈፀመ ላለው ሁሉ ከህግ ተጠያቂነት እንደማያመልጥ ተገልጾል።

ምንጮቹ አክለውም አብዲ ኢሌ እና ጄኔራል ገብሬ ዲላ ይህ ድርጊት ከመፈፀሙ በፊት ከኃይለማርያም ጋር እንደነበሩና ይህም ኃይለማርያም ራሱ በወንጀሉ እጁ እንዳለበት እንደሚያሳይ ገልጸዋል።

ከዚህም በተጨማሪ በሶማሌ ወገኖቻችን ላይ እልቂቱ ሲቀነባበር ስልኮች እና መንገዶች እንደተዘገቡ፣ ይህ ዘግናኝ እልቂት ሲፈፀምም ፎቶ እንደተነሳ፣ በቪዲዮ እንደተቀዳ፣ በኋላ ደግሞ ሄሊኮፕተር ከዚያ ላይ ሲመላለስ እንደነበርና በአካባቢው የነበሩ የኦሮሚያ ፖሊስ አባላት ማየታቸው ተገልጿል። የተቀዳውም ቪዲዮ አላማ የኦሮሚያን አመራር አባላት ስም ለማጠልሸት በንፁሃን ደም የሚደረግ ጨዋታ እንደሆነ ታውቆዋል።

ምንም እንኳን ኃይለማርያም ደሳለኝን ህወሃቶች እየተገዳደሩአቸው የሉትን አህደድና በአዴን ለማጥቃት ቢጠቀሙበትም ዕድሉ ኖሮዋቸው ወደሚቀጥለው ደረጃ ከተሻገሩ እሱንም አሸቀንጥረው ጥለው በሌላ ተላላኪ እንደሚተኩት ምንጮቹ በርግጠኝነት ነገረውኛል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ ሕወሃት በጠረጴዛ ዙሪያ ከተሸነፈ ነገሮችን ወደማያባራ እልቂት ሊወስደው ስለሚችል በኦሮሚያ እና በ አማራ ክልል የሚደረጉ ሁሉም አይነት ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በሁለቱ ክልል በሚገኙ የፀጥታ አካላት በአይነቁራኛ መጠበቅ እንዳለባቸው እና በፌደራል መከላከያ እና ፌደራል ፖሊስ የሚገኙ ከየሚበልጡ የሁለቱ ብሔር አባላት ከህዝባቸው ጋር ቆመው እልቅቲን መከላከል እንዳለባቸው እነዚህ ምንጮች ያሳስባሉ።

በመጨረሻም ህወሃት የንፁሃን የበላይነትን ለማስቀጠልና የብዙኃኑን ህዝብ ድምፅ ለማፈን የሚያደርገው ጥረት ሀገሪቱን ወደ አደጋ ሊያመራ ስለሚችል ዲያስፖራው በያለበት እየመጣ ስላለው አደጋ ለለጋሽ ሃገሮች ማሳሰብ እንዳለበት ተገልጿል።

EPNP.

EPNP

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ
ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY